

የዩኔስኮ አሜሪካ የሠራተኛ ሚኒስቴር

የ2020 አስከፊ ዓይነቶች የሕጻናት ጉልበት ብዝበዛ ግኝቶች

ኢትዮጵያ

አስከፊ የሆኑ የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛዎችን ለማስወገድ በ2020 (2012/2013) ኢትዮጵያ መሃከለኛ አዎንታዊ እርምጃ አስመዝግባለች። በሰዎች ዝውውር እና በሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር መከላከያ እና ማገጃ አዋጅ ቁጥር 1178 መሰረት መንግሥት የብሔራዊ ፀረ-አዘዋዋሪዎች ማዕቀፍን በአዲስ መልኩ ያዋቀረ ሲሆን ለዕዳ ትስስር፣ ለባርነት፣ ለሕገወጥ የሰዎች ዝውውር እና ለተወሰኑ የሕጻናት ጉልበት ብዝበዛ እና የወሲብ ብዝበዛ ዓይነቶች የሚተላለፉ ቅጣቶችን አሻሽሏል። ትምህርት ሚኒስቴር በውጪ ድጋፍ በአምስት ክልሎች 163,021 የቅድመ መደበኛ እና የአንደኛ ደረጃ ተማሪዎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ የትምህርት ቤት ምገባ ፕሮጀክት ይፋ አድርጓል። በተጨማሪም የሠራተኛ ሚኒስቴር በ2020 (2012/2013) የተጠናቀቀውን የዲጂታል ፍተሻ ሥርዓት ለማዘጋጀት ከ ILO (ዓለም አቀፍ የሠራተኛ ድርጅት) ጋር ተባብሯል። ቢሆንም ግን ሕጻናት ኢትዮጵያ ውስጥ በአስከፊ ሥራዎች ላይ መሰማራታቸውን ቀጥለዋል፤ ማለትም በመገደድ በቤት ሠራተኛነት እና ለንግድ ወሲባዊ ብዝበዛ እንዲጋለጡ ተደርገዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሕገ መሰረታዊ ትምህርት ወይም በትምህርት ላይ መገኘት ያለባቸውን የግዳጅ እድሜ ባለሙያዎች ሕጻናትን አስከፊ ለሆኑ ሥራዎች ይዳርጋቸዋል። የሕጻናትን ሥራ ለመቋቋም የሚካሄዱ ማህበራዊ ፕሮግራሞች ከፍተኛ የሕጻናት ሥራ ባለባቸው መስኮች ላይ በብቃት ያነጣጠሩ አይደሉም።

የሕጻናትን የጉልበት ብዝበዛ ለማስወገድ መንግስት እንዲወስዳቸው የሚገቡ ምክረ ተግባራት

በሪፖርቱ መሠረት ከኢትዮጵያ አስከፊ የሚባሉትን የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛ ለማስቀረት በይበልጥ ያግዛሉ የተባሉ የእርምጃ ምክረ ሃሳቦች ተለይተዋል።

የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛን ለማስወገድ መንግስት እንዲወስዳቸው የሚገቡ ምክረ ተግባራት		
መስክ	ምክረ ድርጊት	የተፈጻሚነት ዓመት (ታት)
የሕግ ማዕቀፍ	በ ILO (ዓለም አቀፍ የሠራተኛ ድርጅት) ሲ 138 መሠረት ከ 15 ዓመት እስከ 16 ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ የሙያ ሥልጠናን ተከትለው ሕጻናት ወደ አደገኛ ሥራ ሊገቡ የሚችሉበትን አነስተኛ ዕድሜ ማሳደግ።	2009 – 2020

የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛን ለማስወገድ መንግስት እንዲወስዳቸው የሚገቡ ምክረ ተግባራት

መስክ	ምክረ ድርጊት	የተፈጻሚነት ዓመት (ታት)
	አደገኛ የሽመና ሥራን ጨምሮ ለሕጻናት የተከለከሉ አደገኛ ሥራዎች ሁሉን አካታች መሆናቸውን ማረጋገጥ።	2016 – 2020
	መንግስታዊ ባልሆኑ በታጠቁ ቡድኖች ህፃናት መመልመልን እንደ ወንጀል መፈረጅ።	2020
	ነፃ መሠረታዊ ትምህርትን በሕግ ማቋቋም።	2012 – 2020
	የግዳጅ ትምህርት ዕድሜን በህግ ወስኖ ከአነስተኛ የቅጥር ዕድሜ ጋር የተጣጣመ መሆኑን ማረጋገጥ።	2012 – 2020
ማስፈጸም	ቅጣት እንዲበይኑ ፈቃድ በመስጠት የሥራ ሁኔታ ተቆጣጣሪዎችን ማጠናከር ።	2013 – 2020
	የILO (ዓለም አቀፍ የሠራተኛ ድርጅት)ን ቴክኒካዊ ምክር ለማሟላት የሠራተኛ ተቆጣጣሪዎችን ቁጥር መጨመር።	2015 – 2020
	የሠራተኛ ተቆጣጣሪዎች በሁሉም የሥራ ዘርፎች ቁጥጥር ለማካሄድ በቂ ግብዓት ያላቸው መሆኑን እና ከሌሎች ኤጄንሲዎች ጋር በብቃት መተባበር መቻላቸውን ማረጋገጥ።	2009 – 2020
	በአገር በቀል እና በኬላ ተሻጋሪ ሕገወጥ ሰዎች አዘዋዋሪዎች ላይ ምርመራ መካሄዱን እና ጥሰት ፈጻሚዎች መቀጣታቸውን ማረጋገጥ።	2013 – 2020
	አስከፊ ከሚባል የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛ ጋር በተያያዘ በተካሄዱ የወንጀል ምርመራዎች፣ በተገኙ የሕግ ጥሰቶች፣ በተጀመሩ የክስ ሂደቶች፣ በወንጀል ጥፋተኛ የመባል ውሳኔዎች ላይ መረጃዎችን ማሰባሰብ፣ መለየት እና ማተም።	2009 – 2020
ማስተባበር	የሕጻናት ጉልበት ብዝበዛን ለመዋጋት እና በኮሚቴ መሀከል የሚካሄዱ ግንኙነትን ለማዳበር፣ ለማቀናጀት እና ለመተጋገዝ በማስተባበሪያ ስልቶች እያንዳንዱን ግዴታዎች ግልፅ ማድረግ።	2015 – 2020

የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛን ለማስወገድ መንግስት እንዲወስዳቸው የሚገቡ ምክረ ተግባራት

መስክ	ምክረ ድርጊት	የተፈጻሚነት ዓመት (ታት)
	ሁሉም አስተባባሪ አካላት በገንዘብ መደገፋቸውን እና የታቀደላቸውን ግዴታዎች ለመወጣት መቻላቸውን ማረጋገጥ።	2020
የመንግሥት መመሪያዎች	በትምህርት ዘርፍ በልማት ፕሮግራም ውስጥ በብሔራዊ የቴክኒክ እና ሙያ ትምህርት እና ሥልጠና ስትራቴጂ እና በብሔራዊ የወጣቶች መመሪያ የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛን የማስወገድ እና የመከላከል ስልቶችን ማቀናጀት።	2013 – 2020
	ያሉ ፓሊሲዎች እና የድርጊት ዕቅዶች አስከሬ የሆኑትን የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛዎች ለማስተናግድ እንደታቀዱት መተግረባቸውን ማረጋገጥ።	2018 – 2020
	በሪፖርቱ ወቅት የሕፃናት ጉልበት ብዝበዛን ለመመከት ከሕጻናት ጉልበት ጋር የተያያዙ ቁልፍ መመሪያዎችን ለመተግበር የተከናወኑ ተግባራትን ማተም።	2020
ማህበራዊ ፕሮግራሞች	በገጠራማ አካባቢዎች ለሁሉም ልጆች የትምህርት መዳረሻቸውን በማሳደግ፣ የትምህርት ቤቶችን ርቀት በመቀነስ፣ ተጨማሪ መምህራንን በመቅጠር፣ የመጻፍ ስልጠናዎችን በመገንባት እና የትምህርት ቤት ወጪዎችን በማስወገድ ሕጻናት ትምህርት የማግኘት እድላቸውን ማሳደግ።	2010 – 2020
	ልጆችን በግብርና ወይም በቤት ውስጥ ሥራዎች ላይ ከመሰማራት ለመከላከል ወይም ከማንኛቸውም የሕጻናት ጉልበት ብዝበዛ እንዲረቁ ለማድረግ የማህበራዊ መከላከያ ፕሮግራሞችን መፍጠር ወይም ማስፋፋት።	2009 – 2020
	ማገገምያ እና መልሶ ማቋቋሚያ መሰል የማህበራዊ ፕሮግራሞች አገልግሎቶች በአገር ዙሪያ ሁሉ መኖራቸውን ማረጋገጥ።	2009 – 2020